

# Union of Tigreans in North America (UTNA) ማሕበር ተጋሩ ሰሜን አሜሪካ (ማተሰኣ)

P.O.BOX 73736  
Washington, DC 20056



Tel. (202) 265-8702  
Fax. (202) 265-8703

**የሻዕቢያ መንግሥት ግብረ ሽበራና ሰላምን የማናጋት ተግባር ለማስቆም የኢትዮጵያ መንግሥት እየወሰደ ያለውን እርምጃ በተመለከተ ከትግራይ ተወላጆች ማኅበር በሰሜን አሜሪካ (ማተሰኣ) የተሰጠ መግለጫ።**

ፀረ ሰላምና ዲሞክራሲ የሆነው የሻዕቢያ መንግሥት የአፍሪካ ቀንድን በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያን ሰላም የማናጋትና የማተራመስ ተግባርን ሥራዬ ብሎ ከተያያዘውና በተለያዩ ጊዜያቶች የተለያዩ የሽብር እቅዶች እያወጣ በሃገር በቀል ተላላኪዎች በመደገፍ በህዝብ መዝናኛዎች፣ መጓጓዣዎች፣ የአገልግሎት መስጫ ተቋሞች ወ.ዘ.ተ ባጠመዳቸው በጎቦች በሰው ሕይወትና ንብረት ከፍተኛ ጥፋትና ውድመት እያደረሰ ቆይቷል።

በተለይም በድንበር አካባቢ የሚኖረው የዓፋርና የትግራይ ሕዝብ የተደጋጋሚ የጥቃት ሰለባ መሆኑ ሳያንስ ይባስ ብሎም ባለፈው ጥር ወር በውጭ ሃገር ተራሮችና ኢትዮጵያዊያን ላይ የአፈናና የግድያ ወንጀል በመፈፀም የሃገራችንን መልካም ገፅታን ለማጉደፍና የኢትዮጵያን የልማትና የእድገት ብሩህ ጉዞን ለማደናቀፍ ሙከራ አድርጓል። ማኅበራችንም የዚህን ጉዳይ አሳሳቢነት በተመለከተ በጥር 18 2004 ዓም መግለጫ አውጥቶ እንደነበረ ይታወቃል።

ሻዕቢያ ፀረ-ሰላም ተግባሩን ለመቀጠል በተቻለው ሁሉ እየተራረጠ ባለበት በአሁኑ ወቅት ይህንን ፀረ ሰላምና የግብረ ሽበራ እኩይ ተግባሩን ለማስቆም መንግሥታችን መጋቢት 6 2004 ዓም በኤርትራ ራሚድ፣ገላህቤንና ጊምቤ የተባሉ ሦስት የሽብርተኞች ማህልጠኛ ቦታዎች ላይ የወሰደውን ተመጣጣኝ ወታደራዊ እርምጃ እየደገፍን ሻዕቢያና ተላላኪዎቹን በሃገራችንና በሕዝባችን ላይ የሚያደርሱትን ጉዳት ይቀንሰዋል ብለን እናምናለን።

በዚህ አጋጣሚ እኛ የትግራይ ተወላጆች ማኅበር በሰሜን አሜሪካ አመራር አካላት፣ አባላትና ደጋፊዎች የሃገራችን እድገትና ብልፅግና፣ ሰላም፣ ፍትህና ዲሞክራሲን ለማረጋገጥ በሚያደርገው ማንኛውም ዓይነት እንቅስቃሴ በሙሉ አቅማችን ከመንግሥት ጎን እንደምንቆምና አስፈላጊውን ትብብር ሁሉ እንደምናደርግ መግለፅ እንወዳለን።

**ዓለም አቀፍና ሃገር በቀል አሸባሪዎችን አብረን እንታገል!!**

የትግራይ ተወላጆች ማኅበር በሰሜን አሜሪካ ፅ/ቤት  
ዋሽንግተን ዲ.ሲ

መጋቢት 8 2004 ዓም